

**SOLIDARITY COMMITTEE FOR ETHIOPIAN POLITICAL PRISONERS
(SOCEPP-CAN)**

የኢትዮጵያ ፖለቲካ እስረኞች አንድነት ኮሚቴ በካናዳ (ኢፖአክኮ)

<http://humanrightsethiopia.com>

በኢትዮጵያ የሰብዓዊ መብትና በምርጫ 2002/2010 ዙሪያ የተደረገ ስብሰባ፤ በኦታዋ (ካናዳ)

በኢትዮጵያ የፖለቲካ እስረኞች አንድነት ኮሚቴ (ካናዳ) አዘጋጅነት November 18, 2009 በካናዳ ርዕሰ-ከተማ በኦታዋ ፌደራል ፓርላማ ሕንጻ ውስጥ በተደረገው ብዙ ሰዓት የፈጀ ስብሰባ በኢትዮጵያ ሰላላው አስከሬ የሰብዓዊ መብት ሁኔታና በብዙ ችግሮችም ታጅቦ ስለሚመጣው በምርጫ 2002 ዙሪያ ጠቃሚ ውይይቶችን በማድረግ የአቋም መግለጫ እንዲወጣ ስምምነት ላይ ተደርሷል። ይህም የአቋም መግለጫ ተረቅቆና ተሳታፊዎች ስምምነታቸውን ከሰጡ በሁዋላ በአንግሊዝኛ ቋንቋ በቅርቡ ለሕዝብ ይፋ ይደረጋል።

ስብሰባው የተጀመረው እና ጎሜዝ በ 2006 ዓ/ም ለኢትዮጵያ ሕዝብ ቀርጸው ባወጡት 11 ደቂቃ የፈጀ ቀስቃሽ የቪዲዮ መልዕክት ነበር። በዚህም ስብሰባ ላይ ወደ 60 የሚደርሱ እንግዶች በግብዣ የተገኙ ሲሆን፤ ከነዚህ ውስጥም ከተገኙት ሰባት የፓርላማ አባላት ውስጥ ሦስቱ፤ በካናዳ የአምኔስቲ ኢንተርናሽናል ሲክራተሪ/ዋና ተጠሪ፤ በካናዳ የመብትና ዲሞክራሲ ድርጅት ፖሊሲ ዋና አማካሪ፤ በካናዳ የሰላም ግምባታ ኮሚቴ ዳይሬክተር፤ የኦታዋ ስብዓዊ መብት ጉዳይ ኮሚቴ ተጠሪና የኢፖአክኮ (ሶሴፕ) ካናዳ ስብሰባ በአወያይነትና ተናጋሪነት በቦታው በመገኘት ጠቃሚ ውይይቶችን አካሂደዋል።

ከዚህም በተጨማሪ ከየሥፍራው ከተጋበዙ እንግዶች ውስጥ የኢትዮጵያውያን ማህበር በቶሮንቶና አካባቢው የሰብዓዊ መብት ተጠሪ፤ የሲዳ ተወካይ፤ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የምሥራቅ አፍሪቃ ደስክ ዳይሬክተር፤ የተለያዩ የሲቪክ ማህበር ተወካዮችና አገር ወዳድ ግለሰቦች በሥፍራው የተገኙ ሲሆን፤ ተሰብሳቢው በስፋት ከተሳተፈባቸው የዕለቱ ዋና ዋና ጉዳዮችና የስምምነት ነጥቦችም ውስጥ ጥቂቶቹ የሚከተሉት ነበሩ።

- 1) በኢትዮጵያ ያለው የሰብዓዊ መብት ሁኔታ፤ በተለይም ደግሞ ከምርጫ 97 ወዲህ፤ እጅጉን አሳሳቢ እየሆነ የመጣ ጉዳይ ስለመሆኑ፤
- 2) በግፍ እየታሰሩ ያሉት ወገኖቻችን ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ስለመምጣቱና፤ በተለይም ደግሞ የወ/ት ብርቱካን ሚደቅሳና የመሳሰሉት እስረኞች በአምኔስቲ ኢንተርናሽናል ጽኑ ዕምነት የህሊና እስረኞች እንደሆኑ፤ በቅርቡ በኢትዮጵያ ውስጥ ዕድሜ ልክ ስለተፈረደበት የካናዳ ዜጋ - መክታር ሞሐመድና በቤተሰቦቹ ላይ እየደረሰ ሰላላው ሁኔታ (ወንድሙም ታስሮ እንደነበርና እንደፈታም ወዲያው ስለመሞቱና ይህም እየተጣራ ያለ ጉዳይ ስለመሆኑ)፤ ታሥረው አድራሻቸው የጠፉትም ወገኖች (ለምሳሌ ጸጋዬ ገ/መድህንና ሌሎች) ጉዳይ አብሮ እንዲታይና ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች ያላንዳች ቅድመ-ሁኔታ እንዲፈቱ በመጠየቅ፤

3) በገዢው መንግሥትና በሦስት “ተቃዋሚዎች” መካከል በቅርቡ የተፈረመው የምርጫው “ሥነ-ምግባር መመሪያ” አስፈላጊ እንጂ ለምርጫው ወሳኝና ዋናው ሂደትም ሆነ ግብ ስላለመሆኑ፤ እንዲያውም በርካታ ተቃዋሚዎች ለሚገፉት የነጻና ፍትሐዊ ምርጫ መርህ ይህ ስምምነት እንቅፋት እየሆነ ስለመምጣቱ፤ በዚህም በርካታ ተቃዋሚዎች ተገፍተውና አባሎቻቸው እየተሳደዱ ያሉበት ሁኔታ ስለመፈጠሩና ይህንንም ሁኔታ ሀገርና ፍትሃዊ አድርጎ መቀበል እንደማይቻል፤ ነጻና ፍትሐዊ ምርጫን ለማካሄድ ሁሉንም የፖለቲካ ድርጅቶች ያሳተፈ የፖለቲካ ሂደት መፍጠርና ስምምነቶችንም ተገብራዊ ለማድረግ ነጻና ገለልተኛ የምርጫ ቦርድና የፍትህ ሥርዓት መመሥረት የግድ እንደሆነ፤

4) የኢትዮጵያን ዘርፈ-ብዙ ችግሮች ለመፍታት የብሔራዊ ዕርቅ አስፈላጊነት ተገንዝቧል፤

5) የፓርላማ አባላት (ሊብራል፤ ኤን.ዲ.ፒና ብሎክ ኩቤኩዋ) ተወካዮች በፓርላማ ውስጥ ስለ ኢትዮጵያ የሰብዓዊ መብት ሁኔታ አጀንዳ ተይዞ ውይይት እንዲደረግና መንግሥታቸውም ግልጽ አቋም እንዲወስድ እንደሚገፉና ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩም ደብዳቤዎችን በተደጋጋሚ እንደሚጻፉ ቃል ገብተዋል፤

6) ለኢትዮጵያ የሚሰጠው የገንዘብ ድጋፍ በተቻለ መጠን ረሃብንና ችግርን እንዲሁም መሰል የተፈጥሮ ችግሮችን ከማስወገድ አንጻር የሚደረግ ሰብዓዊ ድጋፍ እንጂ የመንግሥት በጀት ማጣያና ለሥርዓቱ ሥልጣን ማጠናከሪያ እንዳይሆን የካናዳን መንግሥት በተደጋጋሚ ማሳሰብ እንደሚያስፈልግና ርምጃም መውሰድ እንደሚገባ፤

እነዚህና የመሳሰሉት ስምምነቶች ላይ ተደርሷል። የዕለቱን ውይይት በሰብሳቢነት የመሩት የካናዳ የሰላም ግምባታ ዳይሬክተር ሚ/ር ደቪድ ሎርድ ሲሆኑ፤ የሰብሰባውን መነሻ ሃሳብ በማቅረብ፤ እንግዳ በመጋባዝ፤ ቦታ በማዘጋጀት፤ በጸሐፊነትና በአስተናጋጅነት፤ ወዘተ ብዙውን ሥራ የሠሩት የኢፖኦክስ ካናዳ (ኦታዋ ቻፕተር) ተወካዮች ነበሩ።

የዕለቱ ሰብሰባም የውሳኔ/አቋም አስተያየቶች ከተሰጡ በሁዋላ ከምሽቱ 8 ሰዓት ላይ ተጠናቅቆ ተበትኗል።